



ጭ45-2ጫ

ጠቃሚ ምክር “ክርስቲያን መሆን ከበደኝ” ለሚሉ (ካለፈው የቀጠለ)

የክርስቲያናዊ ሕይወት ተስፋ እንዳንቆርጥ ያዘናል

ከላይ እንደተመለከትነው የክርስቲያናዊ ሕይወት ወይም ክርስቲያን መስሎ መኖር አንዳንድ እውነትን ያልተከተሉ አስተማሪዎች እንደሚሉት ሳይሆን ከባድ እንደሆነና ዋጋ እንደሚያስከፍል አይተናል። ከዚህ ቀጥሎ ያለው ጥያቄያችን “በዚህ ከባድ ሕይወት ውስጥ ለማለፍ ምን እናድርግ?”

ሀ. ቀላል መንገድ ስለሌለ አናገራለንም

በክርስቲያናዊ ሕይወት ውስጥ ፈተና፣ መከራ፣ ችግር፣ ተቃውሞና ልዩ ልዩ ዓይነት የሰይጣን ግፊት የማይቀር መሆኑ ግልጽ ነው። “እግዚአብሔር በሕይወቴ ውስጥ ያለውን ችግር እንዲያስወግድልኝ ብዙ ጸለይኩ፤ ቢወደኝ ኖሮ ችግሪን ያስወግድልኝ ነበር፤ ግን ስለማያወደኝ ለጸሎቴ መልስ አልሰጠኝም እንል ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር በወቅቴ ያለንበት ችግር አስፈላጊ ነው የሚልበት ጊዜ አለ። ባንወደውም እንኳን ለመንፈሳዊ ዕድገታችን አስፈላጊ ይሆናል። ሊያጠራን በእሳት ውስጥ ያሳልፈናል (ዘካርያስ 13፥9)። ችግራችን ወደ ታች እየተጫነን ሥር ሰደን መንፈሳዊ ጡንቻ እንድናወጣ የሚያደርገን ይሆናል። ከችግር ነጻ ከሆንን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ሁልጊዜ ማወቅ አይቻለንም። በችግር ውስጥ አልፈን በሕይወታችን ካልተማርን የክርስቶስ ቁንጅና አይኖረንም። ክርስቶስን መምሰል የምንችልበት ቀላል መንገድ ስለሌለ ያዕቆብ እንደሚመክረን ልዩ ልዩ ፈተና ሲደርስብን በጣም ደስ እንዲለን ያስፈልጋል። በፈተናችንና በትግላችን ውስጥ በእግዚአብሔር ስንታመን ያኔ በመንፈሳዊ ሕይወታችን ማደግ እንችላለን። “ክርስቲያናዊ ሕይወት ከበደኝ” በማለት በማገራገሪያ ሕይወት ውስጥ የምንኖር ከሆነ ክርስቶስን መምሰል አንችልም። ወደፊት የሚያጋጥሙንን ጠንካራ ትግሎችና ፈተናዎች ማሸነፍ የምንችለው በአሁኑ ወቅት በሚያገጥሙን ችግሮች ውስጥ ራሳችንን ያለማመድን እንደሆነ ነው። በምንም ዓይነት ሀዘን፣ ተስፋ መቁረጥና መጠላት ውስጥ ብናልፍ ያንን ተቁመን የምንወጣበት ኃይልና ጉልበት ይኖረናል። ችግርን መቅመስ ወይም መለማመድ የሚመረጥና ደስ የሚል ባይሆንም በክርስቲያናዊ ሕይወት ውስጥ ሁልጊዜ የሚኖርና የማይቀር ክፍል ነው። ልዩ ልዩ ፈተናዎች ብዙ ጊዜ ክፋትነት የሌላቸውና በክርስቲያናዊ ሕይወትም አስፈላጊዎች ናቸው። በተለያዩ ፈተናዎች ውስጥ ያለፈ ክርስቲያን ከበደ ያለ ችግርና ፈተና ሲደርስበት በደንብ ተዘጋጅቷልና ጸንቶ ይቆማል እንጂ ቶሎ ፍርስርሱ አይወጣም።

ለ. “ከበደኝ” ለሚሉት ኢየሱስ መልስ አለው

እግዚአብሔርን ለማወቅ፣ ጥሩ ክርስቲያን ለመሆን የሚያስችለውን መንገድ ለማወቅ በኃይል ሞክረው ፈጽሞ ሳይሳካላቸው ቀርተው ለደከሙትና ተስፋ ለቆረጡት ኢየሱስ እንዲህ ይላል። “ሽክማችሁ የከበደባችሁ እናንተ ደካሞች ሁሉ ወደ እኔ ኑ፤ እኔም ዕረፍት እሰጣችኋለሁ። ቀንበሬን በጫንካችሁ ተሸክሙ፤ ከእኔም ተማሩ፤ እኔ የዋህና ትሁት ነኝ፤ ለነፍሳችሁም ዕረፍት ታገኛላችሁ። ቀንበሬ ልዝብ ነው፤ ሽክማም ቀላል ነው” ይላል (ማቴዎስ 11፥28-30)።

ለ.1. “ሽክማችሁ የከበደ ወደ እኔ ኑ”

ለወግ አጥባቂ አይሁዳውያን “ሃይማኖት” ሽክም ነበር። ኢየሱስ ስለ ፈሪሳውያንና ስለ ሙሴ ሕግ መምህራን እንዲህ አለ። “ከባድና አስቸጋሪ ሽክም አሰረው ለሰው ያሸክማሉ፤ ራሳቸው ግን በጣታቸው እንኳን ሊነኩት አይፈልጉም” (ማቴዎስ 23፥4)። ለአይሁዳውያን “ሃይማኖት” ማለቂያ የሌለው ሕግና ሥራዓት ብቻ ነው። ዕድሜውን በሙሉ በሕግ ታጥሮ “ይህን አትንካ፣ ያንን አትንካ” እየተባለ የኖረ ሰው ደስታና ሰላም የሌለው ሰው

ነው። የዘመኑ ፈሪሳውያንና የሙሴ ሕግ መምህራንን በምን መልክ ይሆን ለብዙዎች የክርስትና ሕይወት እንዲከብድባቸውና ጣዕም የሌለው እንዲሆንባቸው የሚያደርጉት? ሳያውቁት ወይም ልብ ሳይሉት ሕይወታቸውን በሕግ ስለሞሉት ሌሎችንም በሕግ ያስራሉ። “...ታዲያ ወደ እነዚያ ወደ ደካሞችና ወደ ማይረቡት የባለም ሥርዓቶች እንዴት ተመለሳችሁ? እንዴት እንደገና የእነርሱ ባሪያዎች ለመሆን ትፈልጋላችሁ?” (ገላትያ 4፥9)።

“ኢየሱስ አለቀሰ” እንጂ “ኢየሱስ ሳቀ” የሚል ስለሌለ ክርስቲያን መሳቅ፣ መጫወት የለበትም በማለት የክርስትና ሕይወት የጨፈገገ ሕይወት የሞላበት አስመስለው የሚያቀርቡ አሉ። መቆጣት፣ መኮላተር ጥሩ የክርስትና ሕይወት ባህሪ እንደሆነ አድርገው የሚያሳዩም አሉ። ጳውሎስ ግን በጌታ ደስ እንዲለን ይመክረናል (ፊሊጵጎስ 3፥1)። ሰው ሥጋው ሊቀበለው ከሚችለው በላይ “ይህን ያህል ቀን መጽም አለብን፤ ይህን ያህል ሰዓት መጸለይ አለብን” በማለት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ሕግ የሚያወጡ አሉ። “እንደ እከሌ ረጅም ሰዓት መጸለይ አልችልም፤ እንደ እከሌ ብዙ ቀን መጽምም አልችልም፤ ስለዚህ እኔ ጥሩ ክርስትያን አልሆንም” በማለት የክርስትና ሕይወት የሚከብድባቸው አሉ። “እከሌ” ብዙ ሰዓት ይጸልይ እንጂ እንዲሁም ለብዙ ቀናት ይጽም እንጂ ጥሩ ክርስቲያን ነው ማለት አይደለም። ብዙ መጸለይ፣ ብዙ መጽም ጥሩ ቢሆንም የክርስትና ሕይወት በዚህ አይለካም (ማቴዎስ 6፥5-16)።

ሰው አኝኮ መዋጥ ከሚችለው በላይ “በግድ ዋጥ” የሚሉ አስተማሪዎች አልፎ አልፎ በየቦታው አሉ። እግዚአብሔርን በቤቱ በዝግግር፣ በዕልልታ፣ በቃሉ ማምለክና ማክበር ድንቅ ነው፤ አስፈላጊም ነው። የእግዚአብሔር ቃል “ለሁሉም ጊዜ አለው” እንደሚለው ሁሉ ለፕሮግራሞችንም የማብቂያ ጊዜ (ገደብ) እንዲኖረው ያስፈልጋል። እግዚአብሔርን እያጨበጡብኩ ማመስገን ደስ ያለኛል፤ ግን ሁለት ሰዓት ሙሉ “አጩብጭብ” ቢሉኝ በጣም ይከብድኛል። የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ደስ ያለኛል፤ ሁለት ሰዓት ሙሉ “ሰብከት ስማ” ቢሉኝ ግን ምንም ያህል ውብ ሰብከት ቢሆን የሰማሁትን መያዝ ያቅተኛል። በሥጋ መቀመጥ እችላለሁ፤ ከውስጥ ግን አዕምሮዬ መጠኑ ሲደርስ ተፈጥሮ ነውና መቀበሉን ያቆማል። አዋቂዎች “አንድ ሰው በደንብ ማዳመጥ የሚችለው ለሃያ ደቂቃ ያህል ብቻ ነው” ይላሉ። ይሉኝታ ፈርተው ረጅም ፕሮግራም በትዕግሥት የሚዘልቁ ይኑሩ እንጂ ይህ የክርስትና ሕይወት ሕግ ስለሆነ ከሁሉም የሚፈለግ ይሆናል በማለት ለብዙዎቹ ክርስትና ከባድ መሰሎ እንዲታዩቸው ያደርጋል።

ቅድስናን በመጨማደድ፣ በመቆሸሽ፣ አንገትን በማቅለስለስና ራስን በመድፋት ብቻ ለማሳየት የሚሞክሩ አንዳንድ ክርስቲያኖች አይጠፉም። ኢየሱስ ስለ እንደነዚህ ዓይነት ሰዎች እንዲህ ይላል። “እናንተ በውጫ ለሰው ጻድቃን መሰላችሁ ትታያላችሁ፤ በውስጣችሁ ግን ግብዝትና ክፋት ምልቶባችኋል” (ማቴዎስ 23፥28)። ለአቀማመጣቸው እንኳን ሥርዓትና ሕግ ለማበጀት የሚሞክሩ ሰዎች አጋጥመውኛል። እኔው ራሴ ወደ ጌታ ያመጣሁት ጠጋ ብሎ “ወንድማችን እንደ ክርስትያን ተቀመጥ” በማለት ምክር ሊሰጠኝ የሞከረውን ሰው አስታውሳለሁ። ይህንን ዓይነት ሕግ እያወጡ የክርስቲያንን ሕይወት ከባድ እንዲመስል የሚያደርጉ አሉ። ብዙ መማር፣ ብዙ ማወቅ፣ ብዙ መመራመር፣ በኑሮ ታታሪ ሆኖ ማደግ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ኃጢአት እንደሆነ አስመስለው የሚያቀርቡ አሉ። ለማወቅ፣ ለመማርና ለማደግ የሚፈልገው ሰው የተከለከለ ስለሚመስለው የክርስትና ሕይወት “አታድርግ” የሚል ሕግ የበዛበት ነው በማለት ፈርቶ ከዳር ይቆማል። ስለዚህ በዚህ ዓይነት የክርስትና ሕይወት የከበደባችሁን ክርስቶስ ያለባችሁን ሽክም ለማቃለል ይጠራችኋል።

ለ.2. “ቀንበሪን በጫንቃችሁ ተሸከሙ”

ኢየሱስ ቀንበሩን እንድንሸከም ይጠራናል። “ቀንበር” መዝገብን፣ እሺ ባይነትን” ያመለክታል። ሰው በሌላው ላይ የሚጫነውን ቀንበር በመጠኑም ቢሆን ከላይ ተመልክተናል። ኢየሱስ “ራሳችሁ የፈጠራችሁትን ወይም ሰዎች ያበጁላችሁን ቀንበር አውጥታችሁ ጥላችሁ የእኔን ቀላል ቀንበር ተሸከሙ” ነው የሚለን። “ቀላል” የሚለው ቃል ትክክለኛ ትርጉሙ “የሚሰማማ፣ ልክ የሚመጣ” ማለት ነው። ጥንት የበሬ ቀንበር የሚሠራው በእንጨት ሲሆን አስቀድሞ ቀንበሩ በበሬው ላይ የትና እንዴት ማረፍ እንዳለበት ይለካል። ቀንበሩ ለበሬው እንዲሰማማው ሆኖ ተስተካክሎ ይደርግለታል። ኢየሱስ “ቀንበሪ ልዝብ ነው” ሲል “የእኔ ቀንበር በደንብ ይሰማማችኋል” ማለቱ ነው። ይህን ማለት ቀንበሩ ቀላል ነው ማለት አይደለም። በእኛ ላይ ያረፈው በፍቅር ስለሆነ እኛም በፍቅር ልንሸከመው ይገባናል። ምንም ያህል ሸከሙ ከባድ ቢሆንም ፍቅር ቀላል ያደርገዋል። የእግዚአብሔር

ፍቅር ለእኛ ምን ያህል ሰፊና ትልቅ እንደሆነ ስንረዳ፣ ከእኛም የሚራለገው እግዚአብሔርንና የእግዚአብሔርንም ሕዝቦች መውደድ መሆኑን ስናውቅ ሸክሎ ከባድ አይሆንብንም። አንድ ጊዜ አንድ በጆርባው ሕጻን ልጅ ተሸክሞ የሚሄድ ትንሽ ልጅ ያየ አንድ ሰው “የእኔ ልጅ ሸክሎ አልከበደህም?” ሲል ጠየቀው። ልጁም “ይሄ እኮ ሸክሎ አይደለም፤ ወንድሜ ነው” ሲል መለሰለት። በፍቅር የተሰጠንን ሸክሎ በፍቅር ከተቀበልነው ሁለጊዜ ቀላል እንጂ ከባድ አይሆንብንም።

.....
በሚቀጥለው ክፍል እስክንገናኝ፣ የጌታ ጸጋና ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን።